



ለችግረኛ ቤተሰብ ጊዜያዊ እገዛ (TANF) እያገኙ ለልጅ ድጋፍ መሰብሰቢያ ያለዎት አማራጭ

Your Options for Child Support Collection while Receiving Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

ለእራስዎ እና ለቤተሰብዎት TANF ሲያገኙ (ለእርስዎ እና ለልጆችዎት አስጊ ካልሆነ በስተቀር) የማህበራዊ እና ጤና አገልግሎት መምሪያ (DSHS) እና የልጅ ድጋፍ መምሪያ (DCS) የልጅ ድጋፍ እንዲሰበሰብ መርዳት ህግ ያስገድድዎታል። TANF ሲያገኙ DCS ሙሉ የድጋፍ ማስፈጸሚያ አገልግሎት ይሰጣል። እነዚህ አገልግሎቶች የሌላኛውን ወላጅ ለልጅዎ(ጆችዎ) የጤና መድሀን የመስጠት እና መድሀን ያልተገባለት የእሱን/የእሷን ድርሻ የህክምና ወጪ የማዋጣት ግዴታ ማስፈጸምን ያካትታሉ።

DCS የልጅ ድጋፍ እንዲሰበሰብ ለመርዳት ምን ማድረግ አለብኝ?

- የልጅ(ጆቹን) ወላጅ(ጆች) ስም ማሳወቅ።
- ወላጅ(ጆች) እንድናገኝ ለመርዳት መረጃ ይስጡ።
- የልጅ(ጆቹ) ወላጅ(ጆች) ማን እንደሆኑ ለማረጋገጥ ማገዝ።

የወላጅነት ማረጋገጫ እና የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ የሚጠቅመው ለምንድን ነው?

- ምክንያቱም የልጅ ድጋፍ ራስን መቻል ሊያጎናጽፍዎት ስለሚችል።
- ምክንያቱም ወላጃቸው ማን እንደሆነ በማወቅ ለልጅ(ጆቹ) የቤተሰብ የህክመና ታሪክ ስለሚሰጡ።
- ምክንያቱም ለልጅዎት የወራሽነት፣ ማህበራዊ እና ወታደርነት ጥቅማጥቅም እንዲሁም ለሌላ መንግስታዊ መብቶች ህጋዊ መብት ስለሚሰጡ።

ከ DCS ጋር ካልተባበርኩ ምን ይፈጠራል?

DCS የልጅ ድጋፍ እንዲሰበሰብ ካልረዱ እና ያልረዱበት ምክንያት "በቂ ምክንያት" ተብሎ ካልጸደቀ የሚሰጥዎት ገንዘብ በ25% ሊቀነስ ይችላል።

ከ DCS ጋር አለመተባበር ችግር የማያስከትለው መቼ ነው?

የልጅ ድጋፍ እንዲሰበሰብ ላለመርዳት በቂ ምክንያት እንዳለዎት የማህበራዊ አገልግሎት ጽ/ቤት (CSO) ከወሰነ መርዳት አይጠበቅብዎትም። በቂ ምክንያት ማለት፡

- እርስዎ ወይም በእርስዎ ስር ያለ ልጅዎት አካላዊ ወይም ስሜታዊ ከባድ ጉዳት ይደርስበታል ብለው ከፈሩ።
- ልጅዎት ተደፍረው ወይም ከቤተሰብ አባል ጋር በተደረገ ግንኙነት የተወለደ ከሆነ።
- የጉዲፊቻ ሂደት ከጀመሩ ወይም ስለጉዲፊቻ ጉዳይ የልጅ ምደባ ኤጀንሲ እያማከሩ (እስከ ሶስት ወር ድረስ) ከሆነ።

ላለመርዳት በቂ ምክንያት እንዳለኝ ለማሳየት ለ CSO ምን መስጠት አለብኝ?

- ፍራቻዎትን እና ስጋትዎትን የሚገልጽ ፊርማዎት ያለበት ጽሁፍ
- ማንኛውም ማስረጃ ለምሳሌ የህክምና፣ ፖሊስ ወይም ካለ ሌላ ስለደህንነት ጥያቄዎት የሚያስረዳ ማስረጃ።

የልጅ ድጋፍ እየተሰበሰበልኝ ከ DCS ጋር አለመተባበር እችላለሁ?

አዎ ምክንያቱም ሁለት ደረጃዎችን መምረጥ ይችላሉ፡ ደረጃ ሀ ወይም ደረጃ ለ፡፡

- ደረጃ ሀ፡ ከ DCS ጋር እንዲተባበሩ አይጠቀሙ። የልጅ ድጋፍ አይሰበሰብም።
- ደረጃ ለ፡ ከ DCS ጋር እንዲተባበሩ አይጠቀሙም ግን የልጅ ድጋፍ ይሰበሰባል እንዲሁም አድራሻዎት ተደብቆ ይቀራል።

DCS የልጅ ድጋፍ ለመሰብሰብ አስጊ ከሆነበት ምን ማድረግ አለብኝ?

- የ CSO ሰራተኛዎትን እና የ DCS የልጅ ድጋፍ ሰራተኛዎትን ቶሎ ያነጋግሩ። ለሁለቱም ስለተፈጠረው አዲስ ሁኔታ ይናገሩ።
- ይህን ቅጽ በመሙላት ለበቂ ምክንያት ጥያቄ ያቅርቡ።
- በአሁን ሰአት የበቂ ምክንያት ደረጃ ለ ካለዎት ወደ ደረጃ ሀ ለመሣወር ያስቡበት።
- በስራ ላይ ላለ ወይም ለማህበረሰብ ተኮር የቤተሰብ ጥቃት ተከራካሪ እንዲመሩ (እንዲቀየሩ) ይጠይቁ።

CSO በሚሰጠው የበቂ ምክንያት ውሳኔ ባልስማማለ?

ስለበቂ ምክንያት ውሳኔው አስተዳደራዊ አቤቱታ መሰማት የመጠየቅ መብት አለዎት። አስተዳደራዊ አቤቱታ መሰማት ማለት የበቂ ምክንያት ውሳኔው በድጋሚ ይታያል ማለት ነው። ስለ አስተዳደራዊ አቤቱታ መሰማት ለበለጠ መረጃ በሚቀጥለው ገጽ ላይ "አስተዳደራዊ አቤቱታ መሰማት ሂደት" የሚለውን ይመልከቱ።

የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ ስለመርዳት ጥያቄ ካለዎት ይህን ቅጽ ከመሙላትዎ በፊት ይጠይቁ። ከስር ከሚገኙት መግለጫዎች አንዱን ብቻ ይምረጡ።

ለእኔ እና ለልጆቼ ደህንነት DCS የልጅ ድጋፍን ቢሰበሰበው ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። DCS የልጅ ድጋፍ እንዲሰበሰብ መርዳት እንዳለብኝ፣ ካልረዳሁ ከሚሰጠኝ ገንዘብ 25% እንደሚቀነስ ተረድቻለሁ።

ላለማገዝ በቂ ምክንያት አለኝ። እባክዎ በሚቀጥለው ገጽ ላይ ፍርሀታዎትን እና ስጋትዎትን በመግለጽ ምክንያትዎትን ያስረዱ።

እባክዎ ፍርሀቻዎችን እና ስጋትዎችን ገልጸው በቂ ምክንያት የጠየቁበትን ምክንያትዎችን ያስረዱ።

ከላይ የተገለጸው እውነት ስለመሆኑ እምላለሁ።

የደንበኛው ስም (ይጻፍ)	የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር
የደንበኛ ፊርማ	ቀን

የዚህን ቅጽ ቅጂ ለደንበኛው ሰጥቻለሁ።

የሰራተኛው ፊርማ	ቀን
አሳዳጊ ያልሆነ ወላጅ ስም	የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር
የሕጻን ስም	የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር
የሕጻን ስም	የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር
የሕጻን ስም	የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር

አስተዳደራዊ አቤቱታ መሰማት ሂደት

- ጉዳይዎት በድጋሚ እዲታይ የአካባቢዎት የማህበረሰብ አገልገሎት ጽ/ቤት ጋር መደወል ይችላሉ።
- አቤቱታ እንዲሰማ ለመጠየቅ በ90 ቀናት ውስጥ የማህበረሰብ አገልገሎት ጽ/ቤትዎት ጋር መደወል ወይም የአስተዳደራዊ አቤቱታ መሰማት ጽ/ቤት ጋር በፖ.ሳ ቁጥር Office of Administrative Hearings, PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489 መጻፍ ይችላሉ። አቤቱታ እንዲሰማ ከጠየቁ DCS ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ጉዳዎችን መስራት አይጀምርም።

በአቤቱታ መሰሚያው ወቅት ጠበቃ ወይም ሌላ የመረጡት ሰው ሊወክልዎት ይችላል ወይም እራስዎን መወከል ይችላሉ።

የህግ ምክር ወይም ጠበቃ ማግኘት እችላለሁ?

ሀገርአቀፍ የህግ አገልግሎት መስመር ላይ በ1-888-201-1014 መደወል ይችላሉ።